

WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL

GLOBAL CHINESE BUSINESS COUNCIL

WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL (WCC) IS A GLOBAL ORGANIZATION OF CHINESE BUSINESS LEADERS AND EXPERTS FROM OVER 100 COUNTRIES. WE PROVIDE A PLATFORM FOR CHINESE BUSINESSES TO CONNECT, COLLABORATE, AND GROW. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.

WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL (WCC) IS A GLOBAL ORGANIZATION OF CHINESE BUSINESS LEADERS AND EXPERTS FROM OVER 100 COUNTRIES. WE PROVIDE A PLATFORM FOR CHINESE BUSINESSES TO CONNECT, COLLABORATE, AND GROW. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.

WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL (WCC) IS A GLOBAL ORGANIZATION OF CHINESE BUSINESS LEADERS AND EXPERTS FROM OVER 100 COUNTRIES. WE PROVIDE A PLATFORM FOR CHINESE BUSINESSES TO CONNECT, COLLABORATE, AND GROW. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.

WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL:

- 1. WORLDWIDE CHINA BUSINESS COUNCIL (WCC) IS A GLOBAL ORGANIZATION OF CHINESE BUSINESS LEADERS AND EXPERTS FROM OVER 100 COUNTRIES. WE PROVIDE A PLATFORM FOR CHINESE BUSINESSES TO CONNECT, COLLABORATE, AND GROW.
- 2. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.
- 3. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.
- 4. WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES, INCLUDING BUSINESS DEVELOPMENT, CONSULTING, TRAINING, AND NETWORKING. WE ARE COMMITTED TO SUPPORTING CHINESE BUSINESSES AS THEY EXPAND INTO NEW MARKETS AND DRIVE INNOVATION AND GROWTH.

በሰጠው መሠረት፣ ለሰጠው፣ ለሰጠው፣ ለሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

1. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው/ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

2. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው (ሰጠው፣ ሰጠው፣ ሰጠው ሰጠው) ሰጠው ሰጠው-ሰጠው ሰጠው

3. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

4. ሰጠው/ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

5. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

6. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

7. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

8. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

9. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

10. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

11. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

12. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

13. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

14. ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው ሰጠው

00. 000000 0000 0000 00000 00000-00000 0000 0000 0000 00000
000000 000000000 000 00000 00 000000000 000 0000 00000-00000
00000 0000000 000 0000000 000000000000 000 0000 0000 000
00000000 000000000 000000000000 0000000000 000000

00. 0-000 00000000 0000

00. 00000 0000 000000000000 000000000 0000 000000000 0000000000
00000000 0000000 0000 000000

00. 000000 0000/0000000000 0000000 0000 00 0000000000000 00 000000
0000 000 000000 000 0000 000000

00. 000000000000000 000000000000 00000000 0 0000000000000 00000000
000000 0 000000 000000000000

00. 000000000000000000 00000 00000 000 000 00000000 00000 00000 000000000
00000